

ህጉ ነው! አሠሪዎች ደህን ማስታወቂያ ሠራተኞቻቸው ሊያነቡት በሚችሉበት ቦታ መለጠፍ አለባቸው።
(ምዕራፍ 49:17 የተሻሻለው Washington ኮድ "Revised Code of Washington, RCW))

ሁሉም ሠራተኞች ደህንነቱ የተጠበቀ እና ጤናማ የሥራ ቦታ የማግኘት መብት አላቸው።

ሠራተኞች — ቀጣሪያችሁ በሥራ ላይ ከሚያጋጥሙዎቻችሁ አደጋዎች መጠበቅ፣ ስለእነሱ ለእናንተ መንገር እና ስልጠና መስጠት አለበት።

የሚከተሉትን ለማድረግ መብት አላችሁ፡-

- ስለ የሥራ ቦታ አደጋዎች ለቀጣሪያችሁ ወይም ለ L&I (ሠራተኛ እና ኢንዱስትሪዎች) አሳውቁ። ስማችሁን በሚሰጥር እንዲይዝ L&I ን መጠየቅ ትችላላችሁ።
- አደገኛ ወይም ጤናማ ያልሆኑ ሁኔታዎች አሉ ብላችሁ ካመናችሁ በሚሠሩበት ቦታ የ L&I ፍተሻ እንዲደረግ ጠይቁ። እናንተ ወይም የሠራተኛ ተወካዮችሁ ደመወዝ ወይም ጥቅማጥቅሞችን ሳያጡ በፍተሻው ውስጥ ሊጸተፉ ትችላላችሁ።
- ለመርዛማ እና ጎጂ ንጥረ ነገሮች ወይም ሁኔታዎች የመጋለጥ መዛግብቶቻችሁን ጨምሮ የህክምና መዝገቦቻችሁን ቅጂዎች አግኙ።
- ቀጣሪዎ የደህንነት ቅሬታ ስላቀረቡ፣ በፍተሻ ላይ ወይም ከደህንነት ጋር በተያያዘ ሌላ እንቅስቃሴ ላይ ስለተሳተፉ አባሮቻል፣ ወይም የአጻፋ እርምጃ ወስዶብኛል ወይም አድሎ አድርጎብኛል ብለው ካመኑ፣ በ 90 ቀናት ውስጥ ለ L&I ቅሬታ ያቅርቡ።
- በጥቅሱ ላይ የሚፈቀደው ጊዜ ምክንያታዊ አይደለም ብለው ካመኑ፣ የጥሰት ማስተካከያ ቀን ይግባኝ ያሰገቡ።

ህጉ በድርጊቶችዎ እና በሥራው ስነምግባር ላይ የሚተገበሩት የሥራ ቦታ ደህንነት እና ጤና ደንቦችን እንዲከተሉ ያስገድዳል።

አሠሪዎች — በሥራው ላይ ሠራተኞችን ለመጠበቅ ህጋዊ ግዴታ አለባችሁ።

አሠሪዎች በሠራተኞች ላይ ከባድ ጉዳት ወይም ሞት ሊያስከትሉ ከሚችሉ አደጋዎች ነጻ የሆኑ የሥራ ቦታዎችን መስጠት አለባቸው።

መውሰድ ያለባችሁ እርምጃዎች፡-

- የጽሁፍ የአደጋ መከላከል ዕቅድ (እንዲሁም አደጋ መከላከል ዕቅድ (Accident Prevention Plan, APP) ወይም የደህንነት ፕሮግራም ተብሎም የሚጠራውን) ማዘጋጀት እና መተግበርን ጨምሮ፣ በንግድ ሥራችሁ ላይ ተፈጻሚ የሚሆኑትን ሁሉንም የሥራ ቦታ የደህንነት እና ጤና ህጎችን አክብሩ።
- ለሠራተኞቻችሁ መብቶቻቸውን እና ግዴታቸውን ለማሳወቅ ደህንን ማስታወቂያ ለጥፉ።
- ከሥራ ምደባ በፊት ሠራተኞች አደገኛ ተጋላጭነቶችን እንዴት መከላከል እንደሚችሉ አሠላጥኑ እና አስፈላጊውን የግል መከላከያ መሳሪያዎችን ያለምንም ወጪ አቅርቡላቸው።
- የሠራተኛ ተወካይ ደመወዝ ወይም ጥቅማጥቅሞችን ሳያጣ በ L&I ደህንነት/ጤና ቁጥጥር ላይ እንዲሳተፍ ፍቀዱ። የ L&I ተቆጣጣሪው ከበርካታ ሠራተኞች ጋር በሚሰጥር መነጋገር ይችላል።
- ለደህንነት እና/ወይም ለጤና ጥሰት ስማችሁ ከተጠቀሱ፣ ጥቅሱን ቅዳሜ እና እሁድን እንዲሁም በዓላትን ሳያካትት ጥሰቱ በተፈፀመበት ቦታ ወይም አቅራቢያ ላይ ቢያንስ ለሰባት የሥራ ቀናት በግልፅ ማሳየት አለባችሁ። ሁሉም ጥሰቶች እስኪሰተካከሉ ድረስ ተለጥፎ መቀመጥ አለበት።

ቅሬታ በማቅረቡ ወይም በቁጥጥር ፍተሻ፣ በምርመራ ወይም በመክፈቻ ወይም በመዝገብ ስብሰባ ላይ በመሳተፍ ማንኛውንም ሠራተኛ ማሳሪያ ወይም ማግለል ህገወጥ ነው።



አሠሪዎች ሁሉንም ሞት፣ ሆስፒታል ተኝቶ መታከምን፣ መቆረጦችን ወይም የዓይን ማጣትን ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።

ማንኛውንም ከሥራ ጋር የተያያዘ ሞት ወይም ሆስፒታል ተኝቶ መታከምን በ 8 ሰዓታት ውስጥ ለ L&I የሥራ ደህንነት እና ጤና ክፍል (Division of Occupational Safety and Health, DOSH) ሪፖርት አድርጉ።

ማንኛውም ከሥራ ጋር የተያያዘ ያልሆነ እና ሆስፒታል ሳይተኝ የተቆረጡትን ወይም ዓይን ማጣትን በ 24 ሰዓት ውስጥ ለ DOSH አሳውቁ።

ለማንኛውም ከሥራ ጋር የተያያዘ ሞት፣ ሆስፒታል ተኝቶ መታከም፣ መቆረጥ ወይም አይን ማጣት፣ የሚከተለውን መረጃ ለ DOSH ሪፖርት ማድረግ አለባችሁ።

- የአሠሪ ተጠሪ እና ስልክ ቁጥር።
- የንግድ ስም።
- አድራሻ እና ከሥራ ጋር የተያያዘው አደጋ የተከሰተበት ቦታ።
- የክስተቱ ቀን እና ሰዓት።
- የሠራተኞች ብዛት እና ስማቸው።
- ስለተፈጠረው ነገር አጭር መግለጫ።

የት ሪፖርት እንደሚደረግ፡-

- ማንኛውም የአካባቢ L&I ቢሮ ወይም
- 1-800-423-7233፣ 1 ን ይጫኑ (24/7 ይገኛል)

ይህ ፖስተር ከ L&I በነጻ በ www.Lni.wa.gov/RequiredPosters ላይ ይገኛል።

ነፃ እርዳታ ከሥራ ደህንነት እና ጤና ክፍል (DOSH)

- ስልጠና እና ግብዓቶች ደህንነቱ የተጠበቀ የሥራ ቦታዎችን ለማበረታታት።
- አሠሪዎች አደጋዎችን እንዲለዩ እና እንዲያስተካክሉ ለማገዝ በቦታው ላይ የሚሰጥ ምክክር እና የሠራተኞቻችሁን የካሳ ዋጋዎችን ለመቀነስ የሚደረግ የአደጋ አስተዳደር ድጋፍ።



Division of Occupational Safety and Health
www.Lni.wa.gov/go/F416-081-201 | 1-800-423-7233

በሚጠየቅበት ጊዜ፣ የውጪ ቋንቋ እገዛ እና የአካል ወይም የእሳምሮ እክሎች ላለባቸው ሰዎች የሚሆኑ ቅርጾች ይገኛሉ። በ 1-800-547-8367 ላይ ደውሉ። የ TDD ተጠቃሚዎች፣ በ 711 ደውሉ። L&I የእኩል አድል ቀጣሪ ነው።